

23 וְאִם-
-አና-ከ
אָסוֹן
አጋጅ
יְהִי
ሆነ
וְנִתְּחָה
-አና-ሰጠ
נִפְשׁוֹ
ነፍሱ
תִּחַת
-ከ-ሥር
נִפְשׁוֹ
ነፍሱ

ጉዳት ግን ቢያገኛት ሕይወት በሕይወት፡

24 עֵינַי
ዓይን
תִּחַת
-ከ-ሥር
עֵינַי
ዓይን
שָׁן
ጥርሶች
תִּחַת
-ከ-ሥር
שָׁן
ጥርሶች
רַגְלִי
እጅ
תִּחַת
-ከ-ሥር
רַגְלִי
እጅ
:አግ
አግር

ዓይን በዓይን፣ ጥርስ በጥርስ፣ እጅ በእጅ፡

25 כְּוִיָּה
ቃጥል
תִּחַת
-ከ-ሥር
כְּוִיָּה
ቃጥል
פָּצַע
ቁሰሌ
תִּחַת
-ከ-ሥር
פָּצַע
ቁሰሌ
:תְּבוּרָה
ጥቅኤ
ס
§

አግር በአግር፣ መቃጠል በመቃጠል፣ ቀሰል በቀሰል፣ ግርፍት በግርፍት ይከፈላል።

26 וְכִי-
-አና-ምክንያቱም
יָכָה
መታ
אִישׁ
ሰው
אֶת-
()
עֵינַי
ዓይን
עַבְדּוֹ
ባሪያ
אוּ-
ወይም
אֶת-
()
עֵינַי
ዓይን

וְשִׁתְּתָהּ
-አና--አና-አባከ
לְחֻפְשִׁי
-ለ-freedom
יְשֻׁלְּחֵנִי
ለከ
:עֵינֹו
ዓይን
ס
§

ሰውም የባሪያውን ወይም የባሪያይቱን ዓይን ቢመታ ቢያጠፋውም፣ ስለ ዓይነት አርነት ያውጣው።

27 וְאִם-
-አና-ከ
שָׁן
ጥርሶች
עַבְדּוֹ
ባሪያ
אוּ-
ወይም
אֶת-
()
יְשֻׁלְּחֵנִי
ለከ
וְנִתְּחָה
-ከ-ሥር
תִּחַת
-ከ-ሥር

שָׁן
:ዓይን
ጥርሶች
§
[H8127](#)

የባሪያውን ወይም የባሪያይቱን ጥርስ ቢሰብር፣ ስለ ጥርሱ አርነት ያውጣው።

28 וְכִי-
-አና-ምክንያቱም
יָגַח
gores
שׂוֹר
በሬ
אֶת-
()
אִישׁ
ሰው
אוּ-
ወይም
אֶת-
()
נִמְתָּ
-አና-ሞተ

וְשָׂרַף
shall-ይሁን-stoned
הַשׂוֹר
በሬ
וְיִכְּלֵוּ
-አና-ባል
וְיִכְּלֵוּ
በሬ
:נִקְוִי
ንጹዎች

በሬም ወንድን ወይም ሴትን እስኪሞቱ ድረስ ቢወጋ፣ በሬው ይወገር፣ ሥርዓት አይበላ፤ የበሬው ባለቤት ግን ነጹሕ ነው።

29 וְאִם
-አና-ከ
שׂוֹר
በሬ
נִגְחַ
goring
הוּא
እሱ
מִתְּנַל
-አንድ-ትናንት
שִׁלְשֵׁם
ከትናንት-ወዲያ
וְהוּעַד
-አና-አስጠነቀቀ
וְלָא
-አና-አይ
וְלָא
-አና-አይ

וְהִמִּיתָ
-አና-ሞተ
אִישׁ
ሰው
אוּ-
ወይም
אֶת-
ሴት
הַשׂוֹר
በሬ
יִכְּלֵוּ
shall-ይሁን-stoned
:יְנַמְתָּ
ሞተ
וְיִכְּלֵוּ
በሬ
וְיִכְּלֵוּ
በሬ
:יְנַמְתָּ
ሞተ

በሬው ግን አስቀድሞ ተዋጊ ቢሆን፣ ሰዎችም ለባለቤቱ ቢመሰክሩለት ባይጠብቁውም፣ ወንድንም ወይም ሴትን ቢገድል፣ በሬው ይወገር፣ ባለቤቱ ደግሞ ይገድል።

30 יוֹשֵׁת אִם- 30
 -አና-ይሾመው የ a-ransom h
 H7896 H3605 H5315 redemption-of -አና-ሰጠ H5414 -በ-ላይ H7896
 :יָלוּץ
 -በ-ላይ

ከእርሱ ግን ካሳ ቢፈልጉ፣ የሕይወቱን ምጽ የጫኑበትን ያህል ይሰጥ።

31 :לֹא יֵשַׁע יְהוָה כַּמְשֹׁפֵט יִנָּק בַּת אִם- 31
 -ለ-እሱ አደረገ ይህ ፍርድ እሱ-gores ሴት-ልጅ ወይም ጎሳ-gores ልጆቹ ወይም
 H2088 H4941 H5055 H1323 H5055

ደግሞ ወንድን ልጅ ቢወጋ ሴትንም ልጅ ቢወጋ፣ ይህንኑ ፍርድ ያድርጉበት።

32 יִנָּק יְהוָה יֵשַׁע יְהוָה יֵשַׁע יְהוָה יֵשַׁע יְהוָה 32
 ጠታይ ሰጠ ሰቅል ሰላሳ — -አና-ሴት-አገልጋዮቹን ወይም ጎሳ-gores ጎሳ-gores ጎሳ-gores
 H0113 H5414 H8255 H7970 H3701 H0519 H7794 H5055 H5650
 ס :יִשְׁלַח יְהוָה יֵשַׁע יְהוָה
 § shall-ይሁን-stoned -አና-በሬ H5619 H7794

በሬው ወንድ ጎሳ ወይም ሴት ጎሳ ቢወጋ፣ የበሬው ባለቤት ሠላሳ የብር ሰቅል ለጌታቸው ይሰጥ፣ በሬውም ይወገር።

33 בָּרַךְ אִשׁ יְכַרְהָ כִּי- אִם- 33
 -አና-ያ-ጉድጓድ ሰው -አና-ቆፈሩ ምክንያቱም ወይም -አና-ያ-ጉድጓድ ሰው -አና-ከፈተ -አና-ምክንያቱም
 H0376 H0376
 :יִשְׁלַח יְהוָה יֵשַׁע יְהוָה יֵשַׁע יְהוָה
 -አና-አሁያ ወይም ጎሳ-gores ጎሳ-gores ጎሳ-gores ጎሳ-gores
 H2543 H7794 H8033 H5307 H3680 H3808

ሰውም ጉድጓድ ቢከፍት፣ ወይም ጉድጓድ ቢቆፍር ባይከድነውም፣ በሬም ወይም አሁን ቢወድቅበት፣

34 ס :לֹא יֵשַׁע יְהוָה יֵשַׁע יְהוָה יֵשַׁע יְהוָה 34
 § -ለ-እሱ ይሆናል -አና-ሞተ ባል ገብረው ገብረው ገብረው ገብረው ገብረው
 H1961 H4191 H1167 H7725 H3701 H1167

የጉድጓዱ ባለቤት ሞታቸውን ለባለቤታቸው ይክፈል፤ የሞተውም ለእርሱ ይሁን።

35 הַשּׂוֹר אִשׁ יְשַׁר- יִנְּקוּ יְהוָה יֵשַׁע יְהוָה 35
 ጎሳ ጎሳ (ጎሳ)
 H7794 H0853 H4376 H4191 H7453 H7794 H0853 H0376 H7794 H5062
 :יִשְׁלַח יְהוָה יֵשַׁע יְהוָה יֵשַׁע יְהוָה
 -አና-ከፈለ ሞተ (ጎሳ) (ጎሳ) (ጎሳ) (ጎሳ) (ጎሳ) (ጎሳ) (ጎሳ) (ጎሳ)
 H2673 H4191 H0853 H1571 H3701 H0853 H2673

የሰው በሬ የሌላውን በሬ እስኪሞት ድረስ ቢወጋ፣ ደኅናውን በሬ ይሸጡ፣ ሞታቸውን በትክክል ይክፈሉ፤ የሞተውም ደግሞ በትክክል ይክፈሉ።

36 יֵשַׁע יְהוָה יֵשַׁע יְהוָה יֵשַׁע יְהוָה 36
 ጎሳ
 H1167 H8104 H3808 H8032 H8543 H1931 H5056 H7794 H3045
 :לֹא יֵשַׁע יְהוָה יֵשַׁע יְהוָה יֵשַׁע יְהוָה
 § -ለ-እሱ ይሆናል -አና-ሞተ ጎሳ-gores ጎሳ-gores ጎሳ-gores ጎሳ-gores
 H1961 H4191 H7794 H8478 H7794

በሬውም አስቀድሞ ተዋጊ መሆኑ ቢታወቅ፣ ባለቤቱም ባይጠብቀው፣ በሬውን በበሬው ፈንታ ይሰጥ፣ የሞተውም ለእርሱ ይሁነው።